



ጥራት ያለው መኖ ለተሻለ ምርት

አለማ ካውዲያስ መኖ ኃ/የተ/የግ/ማህበር በኢትዮጵያ ውስጥ ጥራት ያለውና ዘመናዊ የሆነ የመኖ ማምረቻ ሲሆን ፤ ይህ ድርጅት ዴሁስ (DE HEUS) ከተባለ አለማቀፍ የእንስሳት መኖ ማምረቻ ድርጅት ጋር በጋራ የሚሰራ ድርጅት ነው፤

ድርጅቱን ከሌሎች ልዩ የሚያደርጉት

1. ዴሁስ የተባለ የሆላንድ መኖ ማምረቻ ድርጅት ያካበተውን የ 100 ዓመት ልምድ መጠቀሙ
2. የመኖ ጥራቱ በየጊዜው በላብራቶሪ መረጋገጠው
3. በየጊዜው ለደንበኞቻችን እርባታቸው ቦታ ድረስ በመሄድ ሙያዊ ድጋፍና ምክር መስጠቱ
4. ምርትን በመጨመር የአርቢዎችን ትርፍ ማሳደጉ

አለማ ካውዲያስ መኖ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ለእንቁላል ጣይ ዶሮዎች በእድሜያቸው ደረጃና በዕድገታቸው መጠን የተመጣጠነን መኖ ያቀርባል፤ እያንዳንዱ የመኖ አይነት ዶሮዎቹ ባሉበት የእድገትና እድሜ ደረጃ የሚያስፈልጋቸውን የንጥረ ምግብ ይዘት የያዘ ነው፤

የእንቁላል ጣይ ጫጩት ስታርተር ክራምብል መኖ (21 % የፕሮቲን እና 3050 ኪሎ ካሎሪ ኢነርጂ መጠን)

የጫጩት ስታርተር ክራምብል መኖ ጫጩቶች ጥሩ የእድገት ጅምር እንዲኖራቸው የሚያደርግ የመኖ አይነት ነው፤ በጫጩትነት ዕድሜ ቀናት ውስጥ ያለ የእድገት ሁኔታ ለቀጣይ ምርታማነት እጅግ ወሳኝ ነው፤ ጫጩቶች በመጀመሪያዎቹ ቀናት ውስጥ የውስጥ አካላቸው በእድገት ላይ ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲንና የኃይል ሰጪ ምግብ ያስፈልጋቸዋል፤ ይህ መኖ ክራምብል(እንደ ዳቦ ቆሎ) መሆኑ የተለየ ያደርገዋል፤ በዚህም ምክንያት ጫጩቶቹ ሳይመርጡ እንዲበሉ ሲያደርግ እንዲሁም የመብላት አቅማቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል፤ በተጨማሪም በሽታ አምጪ ፕሮቶዞዎችን የሚከላከል ጸረ ፕሮቶዞዎን በውስጡ ይዟል፤

የእንቁላል ጣይ ጫጩቶች ማሳደግ መኖ (18.5% የፕሮቲን መጠን እና 2950 ኪሎ ካሎሪ የኢነርጂ መጠን)

ከጥሩ የጫጩትነት ዕድገት ጊዜ በኋላ የእንቁላል ጣይ ጫጩቶች 3 ሳምንት ሲሆናቸው ይህን መኖ መጀመር ይኖርባቸዋል፤ በዚህ እድሜያቸው የሚያስፈልጋቸው የፕሮቲንና የኢነርጂ መጠን አነስተኛ በመሆኑ፤ ይህ የእንቁላል ጣይ ጫጩቶች ማሳደግ መኖ በውስጡ የያዘው የፕሮቲንና የኢነርጂ መጠን ከስታርተር ክራምብል መኖ አነስተኛ ነው፤ ነገር ግን በውስጡ የያዘው የቫይታሚን መጠን የጫጩት ስታርተር ክራምብል መኖ ከያዘው ጋር ተመሳሳይ ነው፤ እንዲሁም ይህ መኖ በውስጡ ጸረ ፕሮቶዞዎን ይዟል፤

የቁብ መኖ (15% የፕሮቲን መጠንና 2750 ኪሎ ካሎሪ የኢነርጂ መጠን)

የቁብ ዶሮዎች 8 ሳምንት ሲሞላቸው ይህን መኖ መጀመር አለባቸው፤ በዚህ ወቅት ዶሮዎች የውስጥ አካላቸውና ጡንቻቸው ስላደጉ የሚያስፈልጋቸው የፕሮቲንና የኢነርጂ መጠን አነስተኛ ነው፤ በመሆኑም የቁብ መኖ በውስጡ ያለው የንጥረ ምግብ ይዘቱ አነስተኛ ነው፤

የእንቁላል ጣይ ፊዝ ዋን (i) መኖ (16 % የፕሮቲን መጠንና 2750 ኪሎ ካሎሪ የኢነርጂ መጠን)

ዶሮዎች በጫጩት ዕድሜያቸው ጊዜ በጥሩ ሁኔታ ከተያዙ በ 17 ሳምንት ጊዜያት ውስጥ የእንቁላል ምርት ሊሰጡን ይችላሉ፤ ለመጀመሪያ ጊዜ እንቁላል መጣል ሲጀምሩ ግማሽ የቁብ መኖ ግማሽ የእንቁላል ጣይ ፊዝ ዋን አድርገን መመገብ ይኖርብናል፤ 5% ዶሮዎች እንቁላል መጣል ሲጀምሩ ደግሞ ሙሉ በሙሉ የእንቁላል ጣይ ፊዝ ዋን መኖን መስጠት መጀመር አለብን፤

የእንቁላል ጣይ ፊዝ ቱ (2) መኖ (15.5% የፕሮቴን መጠንና 2750 ኪሎ ካሎሪ የኢነርጂ መጠን)

እንቁላል ጣይ ዶሮዎች ከ 45 ሳምንት እድሜ በኋላ በሰውነታቸው ውስጥ ያለው የካልሲየም መጠን እየቀነሰ ይመጣል፤ ስለዚህ በዚህ ወቅት የዶሮዎች መኖ ወደ እንቁላል ጣይ ፊዝ ቱ(2) የመኖ አይነት መቀየር አለበት፤ እንቁላል ጣይ ፊዝ ቱ(2) መኖ በውስጡ ከፍተኛ የካልሲየም መጠን ስላለው በሰውነታቸው ውስጥ ያለውን ዝቅተኛ የካልሲየም መጠንን ያስተካክላል፤ በዚህም የተነሳ እንቁላል ጣይ ዶሮዎች ጥሩና ጠንካራ ቅርፊት ያለው እንቁላል እንዲጥሉ ያደርጋቸዋል፤

ዕድሜ በሳምንት	የመኖ አይነት	በዚህ ወቅት የሚመጡት የመኖ መጠን
0-3 ሳምንት	የጫጩት ስታርተር ክራም-በል መኖ	400 ግ.ም
4-8 ሳምንት	የእንቁላል ጣይ ጫጩቶች መኖ	1.5 ኪ.ግ
ከ 9 ሳምንት እስከ 5% ዶሮዎች መጣል እስኪጀምሩ	የቁብ መኖ	4.5 ኪ.ግ
5% ዶሮዎች መጣል ከጀመሩ እስከ 45 ሳምንት ድረስ	የእንቁላል ጣይ ፊዝ ዋን መኖ	22 ኪ.ግ
ከ 45 ሳምንት እስከ መጨረሻ ድረስ	የእንቁላል ጣይ ፊዝ ቱ መኖ	80 ሳምንት: 28 ኪ.ግ

80 ሳምንት: 28 ኪ.ግ

ጫጩቶች ሲገቡ

የአንድ ቀን ጫጩቶችን ስናስገባ የቤታቸውን የሙቀት መጠን ሁኔታን ማረጋገጥ ይኖርብናል፤ የሚከተለው ሰንጠረዥ የዶሮዎች ቤት የሙቀት መጠንን ያሳያል፤

ዕድሜ በሳምንት	የዶሮዎች ቤት ሙቀት መጠን በዲግሪ ሲልሽስ
0-1 ሳምንት	32
1-2 ሳምንት	30
3-4 ሳምንት	22
ከ 4 ሳምንት በሆነ	20

መኖና ውሀ አቅርቦት

- ሁልጊዜ መኖና ገጹህ ውሀ መኖሩን ማረጋገጥ፤ ቢያንስ በቀን ሶስት ጊዜ ዶሮዎች ምግብ ማግኘት አለባቸው፤ መመገቢያቸው ባይ የሚሆነው በቀን አንድ ጊዜ ብቻ መሆን አለበት፤
- መመገቢያ፡- አንድ መመገቢያ ቢበዛ ለ 25 ዶሮዎች፤
- መጠጫ፡- አንድ መጠጫ ቢበዛ ለ 75 ዶሮዎች፤

ብርሀን

- በቂ ብርሀን መኖሩን መከታተል ይኖርብናል፤
- እንቁላል መጣል በሚጀምሩበት ጊዜ ብርሃን የሚያገኙበትን ሰዓት በቀን ወደ 16 ሰዓት ከፍ ማድረግ አለበት፡፡

የሰውነት ክብደት

- በተለይ በጫጩት ዕድገት ወቅት በሳምንት አንድ ጊዜ የሰውነት ክብደታቸውን መለካት አለበት፤
- ስንመዘን እየመረጥን መመዘን የለብንም፤ ቢያንስ 50 ዶሮዎችን በአንድ ጊዜ መመዘን አለበት፤
- በሰውነት ክብደታቸው ላይ በመመርኮዝ የምግብ ለውጥ ማድረግ ይኖርብናል፤ ለምሳሌ በሰሰተኛው ሳምንት የሰውነት ክብደታቸው ከሚጠበቀው በታች ከሆነ፡ የሚፈለገው ክብደት እስኪመጣ መኖውን ወደ እንቁላል ጣይ ጫጩት መኖ መለወጥ የለብንም፤ ይልቁንም የጫጩት ማሳደጊያ መኖ መመገብ ይኖርብናል፡፡